

አባይ በእርግጥ ይገደባል!

በሎስ አንጀለስ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አስተባባሪ ኮሚቴ በቀረበው ጥሪ መሰረት ባለፈው ቅዳሜ፣ ጥቅምት ፲፮፣ ፳፻፯ (Oct. 26, 2013) በቶራንስ ካልቸራል ኦርትሶ ስንተር (Torrance Cultural Arts Center) በተካሄደው ስብሰባ ከሁለት መቶ እስከ ሦስት መቶ የሚሆኑ ኢትዮጵያውን እንግዶች ተገኝው ነበር።

ተጋብዞ የመጣውን እንግዳ በስብሰባው እንዳይካፈል ለመግታት ጥቂት ፀረ ልማት እና ፀረ ህዝብ የህዳሴ ግድብ ሥራ ተቃዋሚዎች የተለያዩ አስነዋሪ ስድቦችን እያሰሙ ወደ ዝግጅቱ የመጡት ታዳሚዎችን ለማሸማቀቅ ቢሞክሩም እንኳን አልተሳካላቸውም። እንደሌሎች ወደስብሰባው አዳራሽ በመግባትና ለመረበሽ የነበራቸው ምኞትም በፀጥታ አስከባሪዎች ከተወሰኑላቸው ጠባብ ቦታ እንዳይወጡ ሆነዋል። ስብሰባውን ለማፍረስም ሆነ የመጣውን እንግዳ እንዳይካፈል ለመመለስ ሳይሳካላቸው ቀረ።



በስብሰባው መካፈቻ የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ሲዘመር

ስብሰባው በኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ተከፍቶ ህብረተሰቡ በአገራችን ስላለው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታና ሌሎች አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ ሲደረግና የህዳሴ ምክር ቤት አባላት በአገራቸው ልማት ተሳታፊ ለመሆን፣ የህዳሴ ግድብ እንዲገነባ ድጋፍ ለማሰባሰብ ለምን እንዳይነሳሳቸው ሲገልጹ፣ የሚቃወሙት ለምንና የማን ጥቅም ለማስጠበቅ በውል የማይረዱ በእጅ ጣት የሚቆጠሩት ጨለምተኞችን ግን ትኩረት አጥተው ብዙም ሳይቆዩ ተበታትነዋል።

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሥራና በአጠቃላይ የአገራችን ልማት ተቃዋሚዎች የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች፣ በባዕድ እጅ የተገዙ፣ የአገራችንን ሳይሆን የሌሎች አገሮችን ጥቅም ለማስጠበቅ የቆሙ ለመሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ይህ ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ከነበረበት ድህነትና ኋላቀርነት ለመውጣት ከፍተኛ ትግል በማድረግ ላይ ነው። ለዚህም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ አስደናቂ ውጤቶችን በማሳየት የአገራችን የተስፋ አገር እንዲለመልም በማድረግ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት ያገኘች፣ የህዝቧን ኑሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻል የታበት ሆናለች። ታዲያ እነዚህ ግለሰቦች ምኑን ነው የሚቃወሙት? ለኢትዮጵያ ህዝብ የልማት ጉዳይ የአማራጭ ጉዳይ አይደለም፣ የህልውና፣ የሞትና የሽረት ጉዳይ እንጂ። የኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱን ቀን በስራ እንጂ እንደነዚህ ጥቂት ግለሰብ በዋል ፈሰስ የሚባክን ግዜ የለውም። በየዕለቱ አዳዲስ አስደናቂ ስራዎችን እየሰራ የአገር ተስፋ እየለመለመ ነው። ህዝቡ ተጠቃሚ እርሱ ራሱ ስለሆነ ጥቅሙንና ጉዳቱን ለይቶ ያውቃል።

ለእኛ በዕለቱ ለነበርነው ታዳሚዎች ዝግጅቱ የበለጠ ዕድል የህዝቡን ጥረት ለማየት፣ የተገኙትን ውጤቶች ለማድነቅና ለማሞገስ፣ የታላቁ ህዳሴ ግድብ እውን እንዲሆን በምንችለው ሁሉ ድጋፍ እንድናደርግና ታሪካዊ አሻራ እንድናኖር ነው ስብሰባው የተካሄደው። ይኸም ዕድል ለሁሉም የዲያሰፖራ አባል የተሰጠ ዕድል ነው። ሲሆን ሲሆን በዝግጅቱ ተገኝተን፣ የቀረበውን መግለጫ አድምጠን፣ የወገንተኝነታችን ግዴታ መወጣት፣ ይጠቅማል ብለን ካልንም የቻልነውን ድጋፍና እርዳታ የምናቀርብበት ጊዜ መሆን ይገባል። አገራችንን የሚመለከቱ ዝግጅቶች በተካሄዱ ቁጥር የማህበረሰባችን የመሰብሰብ፣ የማዳመጥ፣ ሀሳብ የመስጠት ሙብት መጋፋት ነውርና ህገወጥ ነው።

እነዚህ ኃይሎች፣ “ተዉ! ብልግናችሁን አቁሙ!” ሊባሉ ይገባል። ለዚህም ነው ሁሌ ስናያቸው ጮሂዎች ስለሆኑ ብዙ የሚመስሉ፣ ተሳዳቢዎች ስለሆኑም ህዝብ ሸሻቸው። የኢትዮጵያ ባንዴራ ይዘው ቢቆሙም እንኳን የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕድገት ጠላቶች ስለሆኑ፣ ሕዝብ ለይቶ እንዲያውቃቸው፣ አንባቢና ተመልካችም ትክክለኛ ፍርዱን እንዲሰጥ ከዚህ በታች ባሉት ፎቶግራፎች ስለነበረው ስብሰባና ስለ ተቃዋሚዎቹ ማንነት፣ እስከነ ስማቸው ጭምር በዝርዝር እናቀርባለን።



የአራት ግብዣ ቀርቦ ሲበላና ሲጠጣ በከፊል የሚያሳይ



በአጅ ጣት የሚቆጠሩት የኢትዮጵያ ዕድገት ጠላቶች እነዚህ ሲሆኑ፤ ስማቸው ማን፤ ማን ይባሉ ይሆን?



ይህን የከሓዲዎች ቡድን በሓሳብና ምክር የሚመራና የሚያቀነባብር፣ አንድም ግዜ ፈጽሞ ስለአገራችን በጎ መጻፍም፣ መዘገብም፣ ማሰብም የማይወደው የኢትዮጵያን ሪቪው (Ethiopian Review) ሃላፊ፣ ኤልያስ ክፍሌ፣ በዕለቱ ድረ-ገጽ ባሰፈረው መግለጫ፣ “የሎስ አንጀልስ የህዳሴ ግድብ ስብሰባ በተቃዋሚዎች ብርታት ሳይሳካ ተበትኗል...” ብሎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ አሰራጭቷል። እውነት ቢሆን ለምን በሌሎች ድረገጾች አልወጣም? ኤልያስ ክፍሌ ግን የሻዕብያው የኢሳያስ አፈወርቂ ቡችላ መሆኑ ድሮ ተጋልጦ፣ ሁሉም ሰው አውቆታል። የሻዕብያው መሪ የኢሳያስ አፈወርቂ ቤተመንግስት ድረስ በመሄድ ያምካሽ እጅ የነሳ፣ ለማንና ለምን እንደቆመ በግልጽ የታወቀ ሰው ነው። ለዚህም አስነዋሪ አካሄዱና በተከታታይ በአገራችን ልማት በመቃወም ባደረጋቸው ተግባራትና ጽሑፎቹ በሕዝብ አክ-እንትፍ ተብሎ የተተፋ ነው። ምናልባት ለማስደሰት የሚጽፈው የሚከፍሉትን ጌቶቹን ያታልል እንደሆነ እንጂ ሌላ ማንንም አላታለለም።



ከላይ እንደሚታየው ግን የህዳሴ ግድብ ስብሰባ በሰላም ከመካሄዱም በላይ፣ ምሽቱ በግሩም ሙዚቃና በዝነኛ አርቲስቶች ታጅቦ፣ በባህል ዘፈኖችና በሞቀ እስክሲታ፣ እጅግ በደመቀ ሁኔታ ተሳክቶ፣ አጥጋቢ ውጤት አስመዝግቦ ተፈጽሟል።

ከቢሮ ዘጋቢ። ጥያቄ ወይም አስተያየታችሁን ለ:- Abaye1962@outlook.com ወይም info@ethioconsulatela.org ብላችሁ መላክ ይቻላል።

By Staff Writer. Send your questions or comments to:- Abaye1962@outlook.com or to info@ethioconsulatela.org